



የኢሕአፓ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢወክንድ) እኛነታችንን እንከላከል

እኔነት ስር በሰደደበት ዘመን ተፈጥረናልና እኛነታችንን ለመከላከል ታሪክ ያስገድደናል። ጨለማ በተባለበት ዘመን ተፈጥረሮ በወቅቱ ሃያላን መንግሥታት ሐገሬን አላስነካም ብሎ ክቡር ሂወቱን በገዛ ጥይቱ ለኢትዮጵያ ፍቅር ጥማት ጠጥቶ የተሰዋው የአጼ ቴዎድሮስ ታሪክ መነሻችን ነው። የአጼ ሚኒሊክ፣ የበላይ ዘለቀ፣ የባልቻ አባናፍሶ፣ የሸዋረገድ፣ የጣይቱ የዘራይ ደረሰ፣ የአብዲሳጋ ወዘተ። የአጥንትና የስጋ ምርጫ የሆነች ኢትዮጵያን ታሪክን ታሪክ ዓድርገው አንድነቱን በከርስና በስልጣን ሳይሸጡ አቆይተውልናልና የኩራታችን ምንጭ ናቸው። ሳንፈጠር ተፈጥረው የነበሩት ታላላቆቻችን ለዲሞክራሲ ምስረታ አይከፍሉ መሰዋትነት የከፈሉ የትላንት ወጣቶች፣ ለጽናታቸው መሰረት የሆነው ተስማምተው ያወጡትን የውስጣቸውን ደንብ በደም በመጠበቃቸው እንደሆነ ታሪካቸው ያስተምረናል።

ሕጋቸውን በሕገወጥነት ሲያረክሱት በብዙሃኑ አልገዛም ሲሉ ተከታዩ ክፍፍልና ፍርሻ እንደሆነና ገመናን ለጠላት ማስጣት እንደሆነ ድርሳናቸውን አገላብጠን የተከሰተውን ችግር በጥሞና መርምረን ተረድተናል ። ድልን ሳይሆን ትግልን እንደውርስ ተረክበናል። እኛ ወጣቶች የሀገርን እና የወገንን የኢትዮጵያን ጣእም ፍለጋ እነሆ እንደጨው ተበትነን ሀገር አልባ እንዳንሆን በሀገር ውስጥም በውጭም ተደራጅተን ትግል ከጀመርን አመታትን እያስቆጠርን ነው።

በኢሕአፓ ወጣት ክንፍ ከተደራጀን ገና ሶስት ዓመት እንከ ባይሞላንም የኢትዮጵያን ጠላቶችና ከጠላት ያደሩ ምልምል ጠላቶችን ስላወቅን ተጠይፈናቸዋል። ይዋል ይደር እንጂ አህያ የጅብ ነች እንዳሉት የኢትዮጵያን ጠላቶች ከተጣበቁበት ሀልውና ላይ እንደሙጃሌ ነቅሰን እደምናወጣቸው ምንም ጥርጥር የለንም። ሀገራችንን በቁም ለባእድ እየቸረቸረ መቆሚያና መገለጫ ሊያሳጡን የሚቅበዘበዘው የደደቢት ተምቶች የወያኔ ቡድን ዛሬ ደገሞ በውጭ የምንገኘውን ኢትዮጵያኖችን ለማምበርከክና ለማሰገድ ተቆምቻችን ላይ የተደራጀ የማፍረስ ዘመቻ መያዙን በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የኢሕአፓ ወጣቶች በውል ተረድተናል።

በወያኔ ስር አንበረከክም ያሉ ቤተ ሃይማኖቶችንም ለመቀማት አሰፍስፏል በዚህም ሳያቆም የኢትዮጵያዊ እድሮችን፣ ስብስቦችን፣ ባገኘው ቀዳዳና በተገዙለት ከርሳሞች አማካኝነት በመበታተንና በስሩ ለማስነጠፍ የብር አይነት እየዘራ ይገኛል።

ከሰሞኑ በስደት የሚገኙ አባት እናቶቻችን ታላላቅ እህት ወንድሞቻችን ሳንፈጠር ጀምረው ዛሬ 29 ዓመት ያደረሱትን መሰባሰቢያ የሰፖርት ፌዴሬሽኖችን በውስጡ ሆነው ሲበረብሩ የነበሩ ብኩርነታቸውን በጭብጥ ምስር የለወጡ አሳፋሪ ግለሰቦች ለኛ ለወጣቶች ምን እያስተማሩን ነው? ከሕደትን ተገዢነትን ምርኮኝነትን የመሳሰሉ ገብረጠል ከስተቶችን እያሳዩን ነው። ወገንን ሐገርን በገንዘብ እንደ ይሁዳ መሸጥ ሕጋዊና ባህላዊ ለማድረግ የሚደረገውን መቅበጥበት እኛ ወጣቶች በጽኑ እንኮንነዋለን።

የኛነት ጉዳይ ነውና በቀላሉ የምንይዘው አይደለም ። አያያዙን አይተው ጭብጠውን ቀሙት ይሆናል። አምስትሺና አስርሺ ምእመናን አዋጥቶ የገዛውን አቢያተ ክርስቲያኖች ቁልፈና ማህተም የያዘ አንደ አለሌ እየቀሙ የሰደተኞቹ ላብና ደም የፈሰሰበትን ቤተአምልኮ እንዲሁም ስደተኝው በስደቱ ያስከበረውን ኢትዮጵያዊነት ለወያኔ አሳልፈው የሰጡ ሃሳዎቻችን ገና ሳንከላከል አነሆ ዳግም 29 ዓመት በሰሜን አሜሪካ ያለውን ወጣቶች የወገንና የሐገር ፍቅር እንዲያድርብን እያደረገ ያለውን የግርኮስና የሰፖርት ፌዴሬሽን በጥቅሉ የመሰባሰቢያ የአንድነት አንባችን የሆነውን የደፈሩትን ሁለትና ሶስት የአላሙዲ እና የወያኔ ተነጣፊ የሆኑ ግለሰቦችን ለመታገል እኛ እኛናታችንን ለማስከበር በሚደረገው ትግል በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ወጣቶች ሁሉ ተሳታፊ እንድትሆኑ ጥሪያችንን በአክብሮት እናቀርባለን።

በምንደኞች ኢትዮጵያና ሀሴቶቿ አይጠፉም
የኢትዮጵያን ተቆምቻችን እንከባከብ
የሰሜን አሜሪካ የሰፖርት ፌዴሬሽን 29ኛው ዓመት በዳላስ ከወያኔ በጸዳ መንፈስ ይከበር

ኢወክንድ እናቸንፋለን!

**Joinerpyl@gmail.com office- 202 291 5832 http://eprpyl.com/
www.facebook.com/eprpyl**

